



የተማተም አስራራት



SHEP

1. መግቢያ:

1.1 መንኛ ህሳብ




ተማትም

1. መግቢያ:

2. 1.1. መንኛ ህሳብ

- ተማትም በ ለላኩሽና አትከልት ስብሎች ምድሮ ማለትም እንዲና አይደረም ይንች፡ ቅርቡ/በርበራ፡ ማጥሚያ፡ ደርበዴን፡ ታንበሸ የመስሰለት ወሰት ይመዳባል፡፡
- ተማትም በእትዮጵያ በከፍተኛ ይረዳ ከሚያመርቱ እና ለምግባነት ከዋለት አትከልቶች እንዲ ነው፡፡
- ለእንስተኛ አርስ አደጋች በጣም መቋሚ የገበ ምንጭ ነው፡፡
- በእትዮጵያ ተማትም በዋናነት በስራ ማስ ላይ (open field) የሚመረት ስብል ሲሆን፡
- የገዢን ሁወሓ/ በተማትም ማሞረታ ቤት ተከናሽኝ በመጠቀም ተማትም ማሞረታ በእትዮጵያ አርስ አደጋች የተለመደ እየደለም
- በሽያጭ እና ሲ የበለጡ ይፈሱ፡ ማለማለታ፡ ሲት፡ ምግባር በተጨማሪም ፍረዣ በማቅነበበ ፍጥረኩ ወሰት ገበቶ ይፈሱ፡ ከዚህ፡ ምግባር የመስሰለትን ምርቶች ለማዘጋጀትና ለገበ ለማቅረብ አገልግሎት ይመለል፡፡

1.2 አንዳንድ የተማትም ካርያዎች



የተማትም ዓይነቶች: ሂደም ካርያ እና አጭር ካርያ

1.2 . አንዳንድ የታወቁ የተማትም ዓይነቶች:

- ሁለት የተማትም ዓይነቶች፡ ወ-ሰን እድገት ያላቸው (“ድንብ” ካርያ) እና ያልተውሉ እድገት ያላቸው ሂደም ካርያ ተማትም ዓይነቶች

ወ-ሰን እድገት ያላቸው “አጭር ካርያ” (“ድንብ” ካርያ) :

- ማካ የሚመስል ተከል ያለው (40-65 ሲመ.ማ) ቅመት ያለው እና ፍረምዎን በአጭር ገዢ የሚያውጥ (ከ2-3 ስምንታት)
- በዘመን ገዝር (pruning) ወይም ቀጥሮ ቅንሳ ስያጠራው ጥሩ ዘመን መስከት ይችላል::
- በተለይ አበባ የሚቆርያ እንቢጥ ካለው እንደ በለይ ለማግኘት እንቢጥ ገዝር ከተኩዎን መለያ በመለያ ወይም በከፈል ዘመን የመቀነስ ሆኖታ ለያጠጥ ይችላል::
- የአጭር ካርያ መንከራ ነው፡ የንዲን ለማቅም አጭር/እነስተኛ ደንብ የሚፈልግ አለመሆኑ፣ ልጥቶ ደረሰኝ መሆኑ፣ ፍልዎን በቀለለ መስብሰብ መቻላ

“ሻደም ካርያ(ያልተውሉ እድገት)”

- እንደ ወይን ተከል ያልተው /ከፍተኛ /እድገት ያላቸው፡
- ለለሆነም የተተከለ እድገት በመከተተል እድገቱን ተከተሉ ወደ ለይ የሚከኞል ደንብ ማቅም የሚፈልግ፣ የሚፈልግውን ቁርንጧፍ ማስር፣ የሚያስፈልገውን ቁጠል ቅንሳ ማከናወን ያስፈልጋል::
- ለሻደም መደረሰ ቅናት እና በዘመን ወደ ተስቦት ያስፈልጋል::

1.2 አማር የተማትም አርያዎች



“ገለጻ” (አማር ቅመት አርያ)



“ደማ ስ እና” (አማር ቅመት አርያ)

1.2 የታወቂ የተማትም አርያዎች

“ገለጻ”

- አማር አርያ
- የተማትም ቤትሬ ቁጥል በሽታ: ወግ በሽታውንን ይችቃማል
- የፍራ ቁርድ: መዝከራና መላላ ፍራ አለው.
- ፍራ ለመሰጠት የሚውስድበት ቤት: ታዋኝ ከተዘመት በታላ 80-92 ቁጥር
- ምርታማነት : 500 ኮ/ል /ሦ/ር (በምርምር ማሳ-ከፍተኛ ምርት)

“ደማ ስ እና”

- አማር አርያ
- ክብ/በከፈል ጥላላ ቁርድ ያለው ፍራ
- አማርና ደንብ የሚፈልግ; ሆኖም ጥን ከበሽታ
ለመከላከል እና ጥሩት ያለው ፍራ ለማማገኘት ደንብ
ማቆም የመከፈል
- ፍራ ለመሰጠት የሚውስድበት ቤት : ታዋኝ ከተዘመት በታላ 95 – 100 ቁጥር
- ምርታማነት : 400 ኮ/ል /ሦ/ር (በምርምር ማሳ)

1.2 የፌላ የተማትና አርያዎች

1-5



“ገለጻ” (መከከለኛ ቁመት)

1-6



“ሽንጻ ተ እም” (መከከለኛ ቁመት)

1.2 አንዳንድ የተለመደ የፌላ አርያዎች

የታወቂ የፌላ ትማትና አርያዎች

- የሚከተሉትን አርያዎች ሁኔሸ በተባለ የዘር ካሳንያ አማካኝነት በረሃት ማስፈጸም አለ (ለምጥ ሰላቆ) አከበበ የጊዜ ትማትና አርያዎች ዓይነቶች የሚከተሉት ማስፈጸም አለ::

“ገለጻ”

- የፌላ - መከከለኛ ቁመት
- ቅጥቃው መሰራ እድገት ያለው:: ይጋፍ ለደረግነት ይችላል::
- ስጋ የቆዳ ቁለም:: አመዳይ ቁል ቁልም:: መንከሪያ ለ ቁለም ያለው.
- ፖዕራዊ ማረዳዎች:: ለት በላይት:: የተማትና ቁመት የሚከተሉት ማስፈጸም አለ:: የሚከተሉት ቁመት ሰብዳሪ ማረዳዎች (TYLCV) በሽያጭ ይችላል

ፍራ ለመሰጣት የሚውሰድበት ቤት : :- **60-90** ቁጥር (ታማና ከተዘመት ቤት)

- የሚከተሉት ቤት : **695** ኮ/ሰ /ሣ/ር
- ለማንኛውም ለማከማችት ይመቻል

“ሽንጻ ተ እም”

- የፌላ - መከከለኛ ቁመት አለው
- የቆዳው መሰሳ : - የአመዳይ ቁል መሰሳ መንከሪያ ፖራ አለው.
- የዘርናው ልዩ ቤት : በሽያጭ ይችላል :: ጥሩ ደህን-የሚከተሉት ቁልም:: ለማንኛውም የሚከተሉት ቁመት
- ፖራ ለመሰጣት የሚውሰድበት ቤት : :- **60-90** ቁጥር (ታማና ከተዘመት ቤት)
- የሚከተሉት ቤት : **697** ኮ/ሰ /ሣ/ር

1.2 የቃላ የልሆነ የተማተዋዎ አርያዥ



“መልካ ስለ” (አየሁር አርያ)



“መልካ ስልሳ” (አየሁር አርያ)

1.2 አየሁር የተማተዋዎ አርያዥ

መልካ ስለ” እና “መልካ ስልሳ” ሁሉታዊ አየሁር አርያዥ:-

- ለገበታዊ ለቀብረከትመራጭ
- አየሁርና ደንብ የሚፈልግ አርያዥ


“መልካ ስለ”

- የፍርማው ቅርጫ፡ ስጥጥ ቅርጫ የህን
- የእንደ ፍራ አማካይ ከብድት፡ **60-70** ዓራም ይደርሳል
- ፍራ ለመሰጣት የሚውስድበት ጊዜ : **100 – 110** ቁጥር
(ቃጥና ከተዘመት በንድለ)
- የሚታማነት በምርመር ማሳ : **450** ኮ/ል /ሂ/ር

“መልካ ስልሳ”

- የፍርማው ቅርጫ፡ መቀባሪ ቅርጫ የህን
- የእንደ ፍራ አማካይ ከብድት፡ **40-50** ዓራም
- ፍራ ለመሰጣት የሚውስድበት ጊዜ : **100 – 120** ቁጥር
(ቃጥና ከተዘመት በንድለ)
- የሚታማነት በምርመር ማሳ : **430** ኮ/ል /ሂ/ር

1.2 አጥቃር የተማትም አርያዎች (የቀበሌ)




አደን አፍ (አጥቃር አርያ)

1.2 አጥቃር የተማትም አርያዎች

“አደን አፍ 1”

- አጥቃር አርያ እና ፈጻሚ የሰዳንት ባህል ያለው (vigorous) አርያ
- በሽታ መቆቅም አቅም: የተማትም አጠቃላይ በሽታዎች፣ ቁጠል በሽታ፣ ክማቶድ (Nematode) ተባሪ፣ ባከኬሪያል ስተክ የመቆቆም አቅም አለችው
- ደማቅ ቅሬ መልካ ፍራ አለው
- የተሳሳይ ድጋፍ-ምርጫ ቅሬታ አለው
- ፍራ ለመሰጣት የሚወስድበት ጊዜ : 75 ቀናት (ቃግኝ ከተዘመኑ በሽታ)
- ምርታማነት በምርጫው ማሳ: 599 ኮ/ሸ /፩/ር

1.2 አንዳንድ የተለመደ ክርያዎች



“አና እና 1” (ረጅም ክርያ)

1.2 አንዳንድ የተለመደ ክርያዎች ’

“አና እና 1”:

- የፌላ ክርያ እና ሌጅም ቁመት ያለው ይህንን በጥራው ለገበያ የሚቀርብ ነው፡፡
- ፍጤው መንከራር ወፍሬም ይዘው፡፡
- የተሰላ የሁሉ-ምርት ቁይታ አለው፡፡
- የተማትኝም አጠውልግ በሽታዎችን ይሞላል፡ በሽታ ንማቶች ተባሪ፡ የመቆቻዎም አቅም አለው፡፡
- ሌጅም የጣሪንኝውን ክርያ፡፡
- ድጋፍ እና ከተባ የሚፈልግ፡፡
- ፍጤ ለመሰጠት የሚውስድበት ቤት : 75 ቁጥር (ቃዋኒ ከተካመት በኋላ)
- ምርታማነት በምርምር ማሳ : 543 qt/ha (አማካይ በእንደ ተከለ 18 ኮ.ሜ. ላ 8 ወራት ምርት መሰጠት የሚችል)

ለለች በእትዮጵያ የተለቀቀ ክርያዎች

ከቅርቡ እስከ ፍጥነት መታደል፡ በሽላ፡ መለያ፡ ወይም፡ ስርንቃ...

1.3 የትማትም አርያዎች መረጃ



1-11



1-12

1.3. አርያዎች መረጃ

እርስ አድርጉ የትማትም አርያዎችን የሚመረጋገኘት በሚከተሉት መሰራርት መሰረት ይሆናል:

- ከዘርያው እድገት ቁመት በመካከት:
- አይር አርያ (ቀትቂው): ለእምነት አርያ (ተንጠልጣይ) አርያ እና መከከለኛ ቁመት :

በሽታዎችን ከመቆቻም አኅያ :

- የበሽታዎችን የመቆቻም ቅጽ (የሚከተሉ የመጀመሪያ ፌላድ “V”) (Verticillium Wilt), “F” - Fusarium Wilt (የየድን ጥቂት) “N” -Nematodes (የፊማቶድን ጥቂት) ወዘተ ይችቋማል በማል :

የፍርድው ባህሪ (ቅርድ፣ መጠን፣ ቁለጥም): ለገበታዊ ለፏብር አኅያ

- ለፏብር አኅያ ቅጽ ተመሳሳይ መለያ ቁይ፣ ከፈተኛ ስጋ ለለለው:
- ለገበታዊ የተለያየ ቁርድ፣ መጠን፣ ቁለጥም ያለው:
- ደቃላ ወይም ደቃላ ያልሆነ አርያዎች (OPV):
- ደቃላ አርያ የዘረዘሩት ወጪ ከፍተኛ በሆነም የተናለ ወርሱ ይሰጣል:

የደረሰ ተማትም ማሳ ወሰጥ

1.4 ለተማትም የሚታወቂ ተስማሚ የሆነ ሚኒስቴር

ከፍታ፡	ከባህር መላል በላይ 1,400 እስከ 1,900 ማትር ከፍታ ለመረጃ ደቃቃለል፡፡
የዘንብ መጠና፡	600 – 1,200 ሙ. ሙ. ማማሪት አለበት
የሙቀት መጠና፡	ከ 25-28 ዓ.ስ. የቀንና ከ15-20 ዓ.ስ. የሚታወቂ ሙቀት መጠና ለበርበራ እድገት ተስማሚ የቃው፡፡
የአዲር ዓይነት	አሽዋ ቅመሳ ው-ሣ የሚይችጥር አዲር ይሰማማዋል የከምጣጫት መጠና 5.5 – 7 ቴ. እቶ ከፍተኛ የተፈጥሮ ገጽረ ነገር

ተስማሚ ሚኒ-ምዕራር

- ከፍታ፡ ተማትም ከ700-2,200 ማትር ከባህር መላል በላይ ከፍታ ባለቃው አካባቢዎች ይመረቻል፡፡
- የዘንብ መጠና፡ ተማትም በፊድጋቱ ወቅት ከ600-650 ሙ.ሣ. ው-ሣ በአማካይ ይጠቀማል፡፡ ሆኖም የዘንብ/
የዳርጋበት መጠና በተከለ የእድገት ወቅት ተመሳሳይ የሰርዓት መጠና ለኖርው ይገባል
- የሙቀት መጠና፡ ተማትም የሚሰማማው ቅዱታዊ አያር ወጪ ሲሆን ለፊድጋቱ ደግሞ በአማካይ ከ18 - 25 ዓ.ስ
የቀንና ከ10 - 15 ዓ.ስ. የሚታወቂ ሙቀት ይሰማማዋል፡፡
- የአዲር ዓይነት፡ ለተማትም አሽዋማና ለሌ/ቁሌ ው-ሣ የሚይችጥር (sandy loam) ወይም አሽዋነት በባይ ይለው
ከተኛ አዲር ይፈጸም ሲሆን ይመረጋል፡፡፡፡ ለተማትም የሚሰማማ የአዲር ከምጣጫት መጠና ከ5.5 - 7.5 መሆኑ
አለበት፡፡

2. ቁጥሮ - ምርት አገልግሎት



2-1

እርስ አደጋች የገበያ ጥናት ስያዘኝ

2. የቅድመ እርስ አገልግሎት :

2.1 የገበያ ጥናት (አ.ሆ.ሰ.አ. እና ደ.ም.አ.ዘ 20: ጥ 2) : ጥ 1)

የገበያ ጥናት እንዲት ይከኞዳል

- በአካባቢ የሚገኘ የገበያ እድልዎችን መለያት (የአካባቢ ገበያን፡ ከተማ ያለ ሌፏ ያለ ገበያን፡ ሆኖታታል፡የነጂጂርሳት፡ እና ታምህር ቤት፡ ማረሚያ ቤት)
- በገበያ ውስጥ ያለ ፍና ነዋሪዎችን መለያት
- የጥናቱ ዓላማን እና የጥናት በፊትና ለነዋሪው ማስተዋወቁ
- ወቅታዊ የሆነውን የፍላሽት መለዋወጥ ባሟት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል : በጽም ወቅት ወይም ከፍተኛ የአትከልት ፍላሽት አለሁ
- እኩለ የገበያ እድልዎች ለማግኘት እና የገበያ ተስስር ለመመስረት ተከታታለ የገበያ ጥናት ማደረግ አስፈላጊ ነው::

ማስታወሻ: በገበያ ፍናት ወደገበያ ሲሆኑ እርስ አደጋች የገበያ ጥናት እንዲሰሩ ይመከራል

2. የቅድመ እርሻ አገልግሎት :

2.2 የገበያ ትናት

ቁጥር : / /

ክፍል :

ወረዳ :

ክፍል :

የበደኑ ስም :

የቅድመ ለም እና አድራሻ	የምርቤ ካፍን እና ዘመን	የምርቤ (የገበያ ትናት መሰረታዊ)	ለምርቤ ከፍተኛ ቀረቡት ያለበት ውሃት	የመረጃዎች በብቻ (በኢትዮ) እና የመረጃዎች መጠና (በተክ በማማሪት መዘላት)	የሚመሩ ትንት በታ	የተዘጋጀት የዋ (በር/ቤት ዓ.)	የተፈጸ በት (እጅ በቋ በለምና፡ወ ር)	በጠበቃት መቻት የመረጃዎች ትናት	ንጂዢው ከስተዳደ ለመማጣት ማው ውስጥ	
አቶ አበበል (0917- xxxxxx)	ተማትያ (ገዢ)	ከመከላለኛ አስተዳደሩት	ከተመለከት አስተ መረጃዎች	7 ካዄ/ብርሃንት (1ካዄ = 40 ካዄ)	ውሃት	20 አር/ካን	በካድ	አድ በለድ	የምርቤ ትናት ቃጪ(በተዘጋጀ በታ የተጠቀና የጠበቃት መሆኑ)	መጠና ይረዳ ከመጠ አግባብ
አቶ ከምሳ (0911- xxxxxx)	ተማትያ (መግቢያ)	መከላለኛ	ከመጠናት አስተ መረጃዎች	1 አይሁድ መከና/ብርቱ (1 መከና = 2,000ካን)	መቀ	18 አር/ካን	በቃጥ	በለምናት ውሃት	የምርቤ ትናት ቃጪ(በተዘጋጀ በታ የተጠቀና የጠበቃት መሆኑ)	ማን ይረዳ በመቆል ለመረጃዎች የ ተጨማሪ ማረጋገጫ የ

2. የቅድመ እርሻ አገልግሎት :

2.2 የገበያ ትናት ቅጽ

የገበያ መረጃዎች መሰብሰቦች የሚሆኑ ፍመና ነጥበቻን
(ጥቶቃወች) ማዘጋጀት፡-

- ተማትያው ከፍተኛ የዋና ፍላሽት የሙያነበት ተ ወር
መች ነው.
- ከፍተኛ ፍላሽት ባለበት መቺት የምርቤ የዋ
ሆኑንበት ተፈልጉ የሆኑውን የጥራት የዘመና
ዓይነት/ጥቃት መለያት
- የእቅርቦት ሆኑት (በዚት እና በሞን የህል ገዢ)
- ገበያው የሚፈልገውን የጥራት ይረዳ
- ለገበያ የሚችሉ ገዢወችን እና የከፍያ ሆኑን
ወዘት

2. 2 የተማተም ስ-በል የማምረች የጊዜ ስለዳ

የኢት	መሰ	ጥቃ	ሀክር	ታህሳ	ጥር	የነፋ	መ
የመሬት አገልግሎት	የተናገሩ ማቅረብ:	የፍጥነት በፊል	የሚከተሉ መሰብሰቢ	የሚከተሉ			
የመሬት አገልግሎት:	ከ45 ቀናት በፊል	የፍጥነት በፊል	ከተማሪ	መሰብሰቢ			
(3-4 አመት)		መሰብሰቢ :	የሚለው በፊል	የመሬት የወጪ			
የመሬት ጥምር	ቁጥር የደረሰ በፊል	የጥናት ክፍያዎች	ቀበሌ አረንጻ	የጥናት			
የመሬት:	ከ1 ዓመት በፊል	ከ1 ዓመት -	ለላቸው በፊል	75 - 90 ቀናት			
250-300	የተከናወቷል:	ይደም	በ13 ዓመት:	የጥናት ክፍያዎች			
የ6-9% ዝርዝር	(መሰብሰቢዎች)	1.5% የፍጥ	የፍጥነት በፊል				
የጥናት የደረሰ	70-100) ቀናት በፊል	በተከናወቷል ተናስ	የጥናት ክፍያዎች				
ከ90-95% ዝርዝር	30 ስምድ	ከተማሪ በፊል					
		አንተራዲፕላዝ 242 ካን:	ማስለበት:	የሚከተሉ መሰብሰቢ:			
አገልግሎት:	የፍጥ 100 ካን/%	ማስለበት:	ማስለበት እና	ደረሰ ማጣቀሻ:			
ተተረጋኙ እና በሽያጭ	(6-7% / አንተራዲፕላዝ	ማስለበት እና	ማስረጃ	የሚከተሉ መሰብሰቢ:			
መከላከል	+ ተስ እና 15%	ማስረጃ		ደረሰ ማጣቀሻ:			
	የፍጥ ተስ	ማንኛው,		400 - 700			
	የማቅረብ ተስ ፍቃድ	ተጠና እና በሽያጭ		ከ/%			
	ማንኛው 80-100	መከላከል					
	ከ/%						

2.2 የሰብሰብ የሚያጠረች የረሱ ስሌዳ

(Հ.Մ.Ռ.Հ. ՀԿ Բ.Պ.Հ. 20: Պ 2)


“እርስ እናኑ በገበያ ጥናቸ ላይ ተመሳሪያ የሰጠል የማምረቻ የሆነ
ስለዳን አዘጋጅቶ ይጠቀማልኝ?”

- * የሚያጠረቸው የኩኬ ስሌዳ እርስ እዲሸጥ ለማግኘት የሚያችልበት እና ጥርቃኑ በንብያ ውስጥ በጥም ተፈለጋ የሚሆንበትን ገዢ እና ጥሩ የሚያስተካክለትን ውስጥ የሚያደበበት መሰራቶ ነው::

ቍልም ተከተል

1. በገበያ ጥናቸው ላይ በመመስረት የሚፈለገውን ወቅት መወሰን
**(ኢ.ሆ.ስ.አ. እና ደ.ም.አ.ዘ 20: ተ 1 ይህም ለተመረጋገጫ ስብሰብ
ከፍተኛ ፍላጊት ያለበትን ወቅት ለማዋቅ ይረዳል::**
 2. የምርት መሰብሰቢያ ቤትውን ማምት ወሰጥ የከተት የሰብሰብ
መትከያ የጊዜ ሲለምውን ማዘጋጀት እና በፊቃድ መሰረት የመራት
ዘግጃጀት እና አስፈላጊውን ቅዱቁስ ማዘጋጀት መደረጋመር::
 3. የጊዜ ሲለምውን በሰብሰብ መትከያ ወቅት ለእርሻ ሲፈው እንደ
መመርያ ማስቀመጥ::

2.3 የአዲር ፎመና መረጃ መወሰድ እና መተንተን



እንደ ማስወገድ ሆኖታ የአዲር ፎመና መወሰድ
እለበን

2.3 የአዲር ፎመና መረጃዎች ትንተና (ኢ.ሸ.ሳ.አ. እና ደ.ም.አ.ዘ 20: የ 3)

- በየ 2 እና 3 አመት ፎመና በመወሰድ
በአዲሩ ለምርት አስፈላጊ የሆነ ገጥረ
ነገዴቶች እና ለፊዕቶች ይዘዋል መኖራቸው
ማጥናት ያስፈልጋል
- የጥናቱ ግኝት መሰረት ለእርሻው
የሚያስፈልገው የሚካበርኝ እና ፍጣ
መጠን ለመወሰን ያስቻላል::

2.4 ከምፖስት ማዘዣዎች




2-3

በብንበኩ ፍጥ ማዘዣዎች

2.4 ከምፖስት ማዘዣዎች (ክ.ሆ.ሰ.አ. እና ድ.ግ.አ.ዘ ተ 4)

- የተራጥሮ ማዳበያ (በብንበኩ ፍጥ) በሚዘዣዎች ሂደት በብንበኩ (organic matter) መከላል (መሻሻት) አሳቦች፣ ይህም ተፈለጉው ጊጥረ-ነገር በትነት መልካ እና በስርጻት (leaching) መከላከል ይረዳል::
- ተማሪው ሲሆ የእኔር ለምነት የሚጠይም ከዚተኛ የተራጥሮ ማዳበያ (ፍጥ) ፍለትት እንዲለው መታወቁ ይኖርበታል::
- እርስ አደጋቸው በእኔና የጥናት ማኅት መሰረት ለእርሻቸው የሚያስፈልገው በቁ ፍጥ መጠን ማዘዣዎች አለባቸው:: . ለተማሪው የሚያስፈልገው የተራጥሮ ማዳበያ መጠን **80-120 ኮ/ቢሮክቶር** መሆኑ ይታወቁል::

2.5 ተራት ያለው ኮር



ሰርተኞች የህን የቴማጂዣ
ክር ማሻሻል

2.5 ተራት ያለው ኮር / ቅጣኝ መለያ መንገድ ቅ (ክ.ም.ስ.አ. እና ደ.ም.አ.ዘ 20: ቅ 5)

- እንደ ማነኩዎም ስብል ቅጣኝ/ክር፣ የቴማጂዣ ኮር ተራቱ
የጠበቀ እና በእወቅት መኖ እና ተራት ቁጥጥር የይረከኩት
(ግብርና ማረዳዕር) የተራት ደረጃው የተረጋገጧ ወይም
ማረጋገጧ ስርተኞችን ያለው ኮር መጠቀም ይገባል::
- እርስ እደሩ ከተፈቀደለቸው ምርጥ ኮር አቅራቢያች
እንዲሁም ተራት ያለው ቅጣኝ ማባዛት ሚሬ ለይ
እንዲስማሩ ከተመዘገበ እና ስርተኞች የህን ኮር
መግዛታቸውን ተከራት ለመጠት ይገባል::
- እርስ እደሆነ ኮር በሚገባበት ወቀት አስፈላጊውን መረጃ
ከማሽግያው መግለጫ (seed label) መመልከት ተገበ
ኝ፡ በተለይም የመጠቀምም ጊዜው ያለለፈ መሆኑን፣ የክር
የበቅለት ደረጃ (%)፣ የክር ተራት ደረጃ(%)፣ የበሽቶና
ተባይ መቆቅም ሆኋታ፣ የከምቶች ሆኋታ፣ የክርያው ሰም
ከማምት ወሰኑ በማስገባት መለያት ወይም በለመያ ማማካር
የሰኔጊል::

3. የማሻ አገጃ

3.1. የተማቱም የመዳበ/ማሻ አገጃ:



የተማቱም ቅ່າና ለማሻመት የተዘጋጀ መሬት

3. የማሻ አገጃ አስፈላጊ

3.1 የተማቱም የመዳበ/ማሻ አገጃ: (ክ.ሆ.ሰ.አ. / ደ.ሞ.አ.ዘ 20: ጥ 6)

- የተማቱም ለመ በጥልቀት አፈር ወሰን ስለሚገባ፣ በለቅ የለ አፈር ይፈልጋል
- ማሻው መለቅ በለው መታሰረስ አለበት
- መደበና ከ 25-30 ላ.ሜ መለቅ አድርጋሚነዋቸት
- ማሻው ከ 3-5 ዓይ ድጋግሞ ማረሰኝ፣ ማለሰለሰና ማስተካከል ያስፈልጋል::
- የአፈር ወሰኑ በሽታዎችን ለመከላከል ይረዳ ነንድ፡ ለተማቱም የሚዘዋጅ መሬት ቁልጥ በለው (በለፋት 3 ዓመታት) ተማሩምና ለለው የተማቱም በተሰብ የህን ለበለው ያልተመረቻበት መሆኑ አለበት

3.2 የሰብል ቅርቶን ማከተት



የሰብል ቅርት ማሳ ላይ በመጨመር እና
ለምነትን መጨመር

3.2 የሰብል ቅርቶን ማከተት (አ.ሆ.ስ.አ. እና ደ.ም.አ.ዘ 20: ጥ7)

- የሰብል ቅርቶን ማሳው ላይ መጨመር የእናር
ንጥረ ነገር ይዘት ለመጨመር ይረዳል::
- እናደ የእክበበው የእናር ሁኔታና የቅርቱ ዓይነትና
እስከ 30 ላ.ሜ በለቁ አድርጉ የቴማትና ቅርቶ
ለማዕመት በሚዘዋዣው መራት ከ 1-2 ወርት በፊት
መጨመር ያስፈልጋል::
- የእናር ወላደ በሽታዎችን ለመከላከል ለቴማትና
የሚዘዋዣ መራት የቴማትና ለለው የቴማትና
በተሰብ የሁኑ (በርበደ፣ ደብርና፣ ዳንቃ፣ ትንበሮ፣
ወዘተ) ቅርቱ ተከለውን በመሰብሰብ ማቋጠል:

3.3 ፍጥ/ከምጻስት ማዋሃድ / መቆለቁል




ፍጥ/ከምጻስት መበትን እና የክልር
ሻር መቆለቁል

3.3 ፍጥ/ከምጻስት ማዋሃድ (አ.ም.ስ.እ. እና ድ.ም.እ.ዘ 20: ባ 8)

- ከፍጥ/ከምጻስት የሞያስራልገው በደንብ
ጥቅም ለይ የወለ መረት አስፈላጊውን ጽጋ
ነገዴች ለመሰጣት ይሆናል::
- ከፍጥ/ከምጻስት የሞያስራልገው መጠን ከ80-
120 ኮ/ሂ በመጨመር አልር ጽር በእኔ መሳሪያ
ወይም በበኩ እርሻ መደበለቁ አስፈላጊውን ጽጋ
ነገዴች ማስኬል ያስፈልጋል::
- የተማተዋው ስብሰብ ነርያዎች ከፍተኛ መጠን
ያለው የተፈጥሩ ማዳበረያ የሚፈልግ (highly
responsive) በመሆናቸው
የሚታማነታቸውም በዘመኑ ለክ የሚመሟር
የታማናል::

3.4 የተማትም ቅጣኝ አገልግሎት



የተማትም ቅጣኝ ማብራሪያ

3.4 የተማትም ቅጣኝ ማብራሪያ (አ.ሆ.ስ.አ. እና ደ.ም.አ.ዘ 20: ጥ 9)

- ቅጣኝ መደብ ላይ አፍልቶ ወደ ተዘጋጀ ማሳ በማዕከል መረም ቁጥታ በተመረጋገዥ ማሳ ላይ በመዘገበ ማሞራት ይችላል;
- ለእንዲ ሂሳብ ቅጣኝ ማሳ ከ250-300 ዓላም ይበቃል:: የሚሳ/ የቅጣኝ ማብራሪያ መረጋገዥ :
- የቅጣኝ መደብ ለመረጥ ካነሱ በፈት ከተማትም መደብ (ሰላምሽ የሻ) በርበዳድበርናን፣ ድንቃና ለበለውና ቤትን ለተዘጋጀ ለሰራት 3 አመታት ያልተዘጋጀ መሆን አለበት:: የቅጣኝ መደብ አገልግሎት :
- ለቅጣኝ ማብራሪያ መደብ 1መትር ስሜት ከ5-10 መትር ቁጥታ ላይ ማዘጋጀት
- ተከታታይ መደቡች ለዘጋጀ እያንዳንዱ መደብ ካሌለው መደብ 50 ս.መ. ማቀት እንዳናረው ማድረግ
- በእንዳንዱ መደብ ላይ የክማትም ካር አስተዋጅ በመዘገበ በቅላላ እና ማልበበ፣ ዘዴ ላይ ከተዘጋጀ በፊት በስራ እና ማልበበ፣ ይህም እከሚበቃል ይርሱ በቁ እርጥበት እንዳናረው ይረዳል::
- ከበቀለ በፊት ስራ ማንኛት::
- ቅጣኝ መዝካሪዎች:**
- ቅጣኝን በየረከው ወሆ ማጠበቅ
- የተዘጋጀው ቅጣኝ ለማዕከል ከ 1-2 ማሙንት ለቀረው በፈት ለሰጠው የነበረውን ወሆ መጠን መቀነስ ቅጣኝ ማጠንከር ይህም ካመደብ ወደ ማሳ ለሁወር የሚያገጥመውን ተጽዬና እንዳቀቀም ይረዳል::
- የተለያየ ነፍሳት ለምሳሌ ነው ኢንብቶ (whiteflies) በቅላላ እማካናት (በእንግተድረጀ ወዳለት የተማትም ለበለው ለሁወር ይችላል::
- እነዚህ ነብደት ቅጣኝ እንዳያጠቀ መከላከል መረብ በመጠቀም ወይም ዘረ-ነፍሳት መድሃኒት በመጠቀም መከላከል ይችላል

3.5 የተማትዎ ቅጣኝ ማዘመት



በቅርብ ገዢ የተዘመት የተማትዎ ቅጣኝ

3.5 . ቅጣኝ ማዘመት

3.5.1 ተከከለኛ ወቅት መጠቀም

የተማትዎ ቅጣኝ የሚዘመጥው እር ካተክሬ በ35 ቀናት አካባቢ ወይም ከ3-4 ተከከለኛ ቀጠል ሲያበቃል ወይም 12-15 ስ.ሜ ቁመንት ክደረሰ

- መዋት ወይም ወደ ማታ አካባቢ ማዘመት ይመከራል

3.5.2 አራርቆ መዘጋጀት (አ.ሆ.ስ.አ. እና ይ.ም.አ.ዘ 20: ባ10)

- የተከላ ማቅት: እንደ እርም ወ አይነት በመስመር መከከል ከ70-100 ስ.ሜ ማቅት ይበከላል መከከል 30 ስ.ሜ ማቅት አራርቆ መትከል
- የቅጣኝ መጠን : ለእንደ ፖከታር ከ33,333 እስከ 47,619 ተከለኛ ያስፈልጋል;
- ተከከለኛ ማቅት መጠቀም አጠር ያለ፣ መናከራ ማንድና ስር ያለው ተከል እንዲኖር ያደርጋል;

3.5.3 የማዳበሪያ መጠን (አ.ሆ.ስ.አ. እና ይ.ም.አ.ዘ 20: ባ11)

- በተከላ ወቅት በእንደ ጉዳጃድ ከ2-3 በደንብ የተበላለ እናና ፍጥ (80-120 ከንታል/ሸክታር) መጨመር;
- ወይም እንደኋላ 242ከ.ግ / ሸክታር መጠቀም ;

3.6 የወሂኑ ፍላጊትና መጠን



በራር /ትልም ወሂኑ ማጠጣት

3.6 የወሂኑ ፍላጊትና መጠን (አ.ሆ.ስ.አ. እና ደ.ም.እ.ዘ 20: ተ 12)

- የተማሩም ችግኝ የወሂኑ አጥረት መቁቅም አይቻልም፤ ለለሆነም
 - ከተዘመት በቻላ እስከሚወደቀ ፍርድ እርጥበት እንዲይበብ
በመቆጠር ክ4-5 ቀን ለየነት በቁ ወሂኑ መሰጠት አለበት
፤ ከዘመኩ በያን ክ7-10 ቀን ለየነት ማጠጣት፤
 - በአበባና የሚከፍል አገር ለተማሩም ተስማማቅ በለመሆኑ
በትልም /በይ በመቀቀም ግንደን እንዲይከው በማድረግ
ወሂኑ ማጠጣት

የመሰኞ ወሂኑ መጠኑ አይ ወለም /Irrigation Methods:

- የበይ መሰኞ እና የጠብቃት መሰኞ (Furrow and drip irrigation) ወሂኑ ቅጠሉ አይወች ዓይሁ::
- በበይ የመሰኞ ወሂኑ መጠቀም ፍንጧስ በሽታዎች እንዲይዘመት
ይከላከላል::
- የጠብቃት መሰኞ ወሂኑ ቅጠሉ አይ ነው::
- የማጥለቅለቷ አይ መጠቀም ፍንጧስ በሽታዎች (ለምሳሌ እርራ
በለይት) እንዲዘመት እንዲስ ይፈጥራል::
- ተማሩም ማጠጣት ከድመረ ውጤ በሽታ ለመከላከል አበባውን እና
ፍረመን ለይ በፍቅርም ወሂኑ መጨመር የለብንም

3.7 አረም መቆጣጠር



ትክክለኛ መሳሪያ በመოቀም አረም
መቆጣጠር


3.7 አረም መቆጣጠር ((አ.ሆ.ስ.አ. እና ደ.ም.አ.ዘ 20: ቖ 13)

- ከአረም ነገ በሆነ ማሳደግ ለይ መቻከል
- ስብሰት በአግባቡ መከተተኝ ማረም - ቤታን ላይ 2-3 ዘዴ

በመከተተኝ አረምን መቆጣጠር :

- 1ኛ ኮር: ቅጣኝ ከተከመት ካ3-4 ላምንት በጀለ
- 2ኛ ኮር: ቅጣኝ ከተከመት በ6ኛ ላምንት በጀለ
- 3ኛ ኮር: ቅጣኝ ከተከመት በ8ኛ ላምንት በጀለ
- የምንም አረም ቁጥጥር ካልተደረገ፣ የዕድሜ በ 70% አካባቢ ለቀንስ ይችላል::
- ከተከተኝ የተለያየ የሚረጋግኙ የ መሳሪያዎች መተቀም
የችላል፡ ይሞብ፡ አነስተኛ ባለ ጥቅም መከተተኝ፡ ባለ 3
ጥቅም መከተተኝ፡ እና ልማት(ዘርግ) መከተተኝ፡
- በአጠቃላይ የተማረጋገጫ ማሳደግ ቤታዊ መጠን ከአረም ነገ
በማድረግ ከምግባ፡ የሂሳብ በርሃንና ወሃ ስምም
መከተተኝ ይችላል::

3.8 ተጨማሪ ማዳበሪያ መጠወሚያ



ማዳበሪያ በስብሰር አጠቃላይ የመጠወሚያ
መጠወሚያ ካይ

3.8 ከዚያችለ በታላ ተጨማሪ ማዳበሪያ መጠወሚያ (አ.ሆ.ስ.አ. እና ዲ.ም.አ.ዘ 20: ቅ 14)

- ፊጥነትም ከፍተኛ መጠን ያለው የተፈጥሮ ማዳበሪያ የሚፈልግ (highly responsive) በሙሉዋው ጥርታማኑታቸውም በዘመናዊ ላይ እንደሚጨምር ይችማል:: ለዘመናዊ የረዳን (100 ኮ.ግ በሂክታር) በእኩል ለሁለት ከፍሎ መጠቀም ይመከራል::
ለዘመናዊ - በሙሉዋው ዝርዝር 50 ኮ.ግ በሂክር ከተባወቃ ከ 4 ስምንት በታላ
- በሁለተኛው : 50 ኮ.ግ በሂክር የሙሉዋውን ከተባወቃን ከ 4 ስምንት በታላ መጠቀም::
- ንጉ ጥን እንደ ነገሥው አይነት (አጠር/ረድም) ልዩነት ስለለው ሁኔታዎች የዘመናዊ ማሻሻያው መግለጫ መመልከት በቁጥጥ ነው::
- ካልሱም አጥቢያም ፍትሬት (CAN: 26% ፍይትሬድና 8% ካልሱም) ማሻሻት ከተቻለ፣ ከፍርያ ይልቅ CAN መጠቀም ይመከራል:: የካንያቶም በወሰን የሆ (limestone) ይዘት ስለለው በለሳም እንዲ ይት የተባለ በሽታ ይከላከላል:: በተጨማሪም CAN መጠቀም አስተማ እኩር ላይ መጠቀም ተመረም ነው ::
- የእጠቁቀም አይ: በእተካልቱ ከፈጥሮ ከዚያ በይ ማርቃ ወሆ ማዳበሪያውን መቻም እኩር በማልበስ ወሆ ማጠጣት ይሰራል::
- የልተመጣበት ማዳበሪያ ከለይ መጠወሚያ የእተካል እድገት መዘጋጀት ለየስከትል ይችላል::
 - በፍረመ ከፍል ከፍት በታማች እና ገቅተኛ ጥናም ይሰከተላል
 - በለሳም እንዲ ይት ከፍተኛውን ካልሱም አለመመጣበት የተነሳ እና አነስተኛ እርጠበት መጠን ለኖር ይከላቹል ::

3.9 የተማትም ስብል አያያዝ

3.9.1. ማለማመድና ደንብ መሰጠት



የተማትም ደንብ አዘገጃጀት

3.9 የተማትም ስብል አያያዝ

3.9.1 ማለማመድና ደንብ መሰጠት


- ሪፖርት ተማትም አርሱ ደንብ ማደረግ/ ማሰራበት ያስፈላጊዎች፣ ይህ ደንብ ነው፡ ጥሩት መሰጠበትን ለለዕች ተግባራት የሚከናወን ሂደት ያቀረጥ኏ል፡
- አቶር አርያም ቤሮን በእርጥበት ወቅት ደንብ በደረሰግለት ፍርሙ አዴር እንዲደረኝ ተከለን የግዢዎል፡
- የደንብ ቁሳቁስ፡ የእንጨት ኮንግ፡ ቁርክህ ወይም ጠንካሬ የሆነ የአካባቢ ቁሳቁስ መጠቀም ይችላል፡
- ቁጥር ገመድ፡ የለሰተኩ ስራ ወይም ለለዕች ቁስች የተማትም ደንብን ለማዘጋጀ መጠቀም፡
- የለሰተኩ ቁስች ከምርት በፊት ከማሳው መሠረት በመሳስል ከብቃች ላይ ጉዳት እንዲያደርጉ ማደርግ፡

3.9.2 የተማትም ተከል ገዢ



3-10

ድንብ ማበድት



3-11

የተማትም ተከል ገዢ

3.9.2 የተማትም ተከል ገዢ

- የተማትም ተከል ገዢና ማቅረት የሚያስፈልግባቸው በእብካድው ሂደት እና የለቻው ነው እና የሚያስፈልግ ስራ እና የሚያስፈልግ ስራ እና የለቻው ነው መቀት ፍራው መሬት እንዲይናኩ ይገኙ ማበድት ያስፈልጋል::
- አለማው ደግሞ ተከለ የተሰተከለ ቁርጉ ጥርት ምርት እንዲጨምርና ለለለው የእንከበበበ ስራው ማለትም ቁጥያ ቅኑ፡ ምርት መሳሰቢ፡ ወሃ ማጠጣት፡ የበሽታና ተባሪ ቁጥጥር ስራውን አመቱ እንዲሆን ለማስችል ነው::
- የገዢ ወቀት፡ የተማትም ቅጣት ከተከመት ከ 2 ላምንት በፊላ
- የገዢ ደማግሞች፡ በገዢነት እንደ ገዢ
- የተማትም ገዢ ማከራይ ፍራ ወጪ እንዲደርሰ ከሚድረግም በለይ ፍራው በመጠን እንዲያደንጋና እና ተመሳሳይ ፍራ እንዲኖረችው ያደርጋል::
- ለገዢ የተጠቀምንበቸው መሳሪያው ከለጠን በረከና ከወሃ (1:1) በመጠቀም ማምከን (ማሻሻት)
- ለገዢ የተጠቀምንበቸው ሲለቶች ከለጠን- በረከና ከወሃ (1:1) ጋር በመጠቀም ማምከን (ማሻሻት) የገዢ ይህንን የገዢ የበሽታ መከመት (ለምሳሌ፡ ተማትም ወዘዣ ማዘረዘሩ) ያስከተላል::

3.10 ተበደና በሽታ መቆጣጠር

3.10.1 በሽታና ተበደ መቆጣጠርና ስልቶች


1.	ባህላዊ መከለከል :
2.	ፈዘዕዃ/ማሻሻል መከለከል
3.	ቢን-ሂወቻዊ የመከለከል መንገድ:
4.	በከሚካል መቆጣጠር
5.	የተቀናጅ የተበደ አያያዝ (IPM)

3.10 በሽታና ተበደ መቆጣጠር

3.10.1 በሽታና ተበደ መቆጣጠርና ስልቶች (**አ.ም.ስ.አ. እና ዓ.ም.አ.ዘ 20 : ጥ 15**)

- በሽታና ተበደን በእንደ የመከለከል ካይ ወይም ሁሉት ወይም ካይ በለይ በሁኔታ በተቀናጅ የመከለከል ካይ መቆጣጠር ይችላል .በተናጠል የምንጠቀሙው የመከለከል አይኖም፡ በሁላዊ ; አካላዊ፡ ሲነሱወቻዊ ምርጫዬዊ እና ከሚከላዊ ይበላለ.
- 1. **ባህላዊ መከለከል :** ስብሰብ የሚሰራበትን አካባቢን መንከሳከብ የተበደን እና የበሽታን ስርዓቱት ለመቆጣጠር ይጠቀማል፤ በሁላዊ መንገድ፡ የሚያከት-ቁት፡ የፍጥ አጠቃቀም, ስብሰብ አስተዋሪ መዘረኛ፡ ስብሰብ ማረጋገጫ በይ ማውጣት፤ ማደረግ፡ በመ-ቁጥ ይርምኑ ማካም ወዘተ.
- 2. **ፈዘዕዃ/ማሻሻል መከለከል:** ይህ የሚያከት-ቁጥ የተበደ ወጥመዶን መጠቀም፤ የሚያጠ-ባቁ ወጥመዶች፡ በይን መዘረኛ፡ እረርን ማገለበት, በእና መልቀም፤ በትን ማጥረት፤ መረም፤ በመረብ መሰራት ወዘተ.
- 3. **ቢን-ሂወቻዊ የመከለከል መንገድ:** ይህ የሚያከት-ቁጥ የተረጋጥሮ መለያዎችን መጠቀም፤ (የሚያደናውን እና ጥገና), የሚቁቁሙ ነረዳዎችን በመጠቀም , በወጥመዶ እና በተከለዋች ማጠር፤ በተረጋጥሮ የመከለከል የተከለዋች ቁጥቶችን መጠቀም (የተከል አመድና፡ የበና ቁጥትን ወዘተ.)
- 4. **በከሚካል መቆጣጠር (**አ.ም.ስ.አ. እና ዓ.ም.አ.ዘ 20 : ጥ 16**):** ይህ የከሚካል ተረ-+ተበደዎችን መጠቀምን ያከት-ቁል ተረ-+ተበደዎች የሚመረጋበት ምክንያት በፍጥናት የመቆጣጠር አቅም ሲለላቸው እና ወጪታማ ሲለሆነ ነው፤ የቴረ-+ተበደዎች አጠቃቀም ካለባበት በከለት ጽር የተያያዘ ለሆነ መጠቀም ይለበት ለተበደና ለበሽታ መከለከል እንደመጨረሻ አማራይ ነው፤
- 5. **የተ የተበደ አያያዝ (IPM):** እናይ እናይ የመከለከል ካይ ወ-ሰንነት ሲለበበት የተቀኑል የተበደ አያያዝ አይኖን መጠቀም የበለጠ ይመከራል :: የተቀኑል የተበደ አያያዝ አይኖ (IPM) ስብሰብ ከተበደ/በሽታ ለመከለከልበሁላዊ፤ማሻሻል የሚለሱት እና እንደመጨረሻ አማራይ ከሚከላዊ አይኖን አጠቃቀር የያዘ ነው.


3.10.2 የሰጠል ማረጋገጥ



3.10.2 የሰጠል ማረጋገጥ

- የተቀናዣ የተባይ መከላከል ስርዓት (IPM) እንዲ እና በዋጥ ማቅረብ ዘዴ ነው::
- የሰጠል ፍርርቁ የሰጠሉን አረም:: በሽታና ነፍሳት ተባይ ታቃትን ለመቆጣጠር:: በተጨማሪም የፈርር ለምኑት መጨምር ማቅረብ ለሰት ነው::
- መደረግ የለለበት! ተማኑታም ቤትሰብ ሲብለውን ማለትም ተማኑታም:: በርበሩና መደረግ ይርበኝን (eggplant) የመሰሳለትን ደንቻን ቅድመውጥ ሆነ ተሰጥቶው መዘረት የለባቸው:::
- የተማኑታም ቤትሰብ ያልሆነትን ሲብለውን (ሽንከርትን፡ ቁጠል ቁጠልንና (ገመናና ጥቅል ነሙን): የበርሱ እንዲ ሲብለውን) ማረጋገጥ ይመከራል:: ወጪታማ ማረጋገጥ በፊት ከ3-4 አመታት መቆየት ግዳታ ይለል::

3.10.3 የኩ የኩ ተባዋች



3.10.3 የኩ የኩ ተባዋች

- ስብሰ በተገደ ከተነዥ የምርት
መጠንም ጥረትም ይቀንሳል
 - የሚከተሉት በእቅታዊያ ከለ የኩ
የኩ ተባዋች መከከል ፍቃው
- A. የአፍሪካ ጽሑ ተል
B. ቀይ ሰረዱት ማይት
C. ካይ አንበ /Whitefly
D. ፈት-ናት እማቶድ
E. የቱማቱም ቁጥል ስርሳ/ ፍራ
ርሆዳር (Tuta absoluta)

3.10.3.v: የአፍሪካ ጽሑ ታል (African boll worm)



የአፍሪካ ጽሑ ታል (African bollworm)
የገኘት ምልክቶች በተማሩም ፍራ

3.10.3.A: የአፍሪካ ጽሑ ታል (African boll worm)

የተባለ ስነ-ህይወት:

- ፍላጊ ካለ ቤቱ እስከ ቤቱ ሆኖ ይታያል::
- ሲቻው በተማሩም ታል በአበባና በፍራው የፊደግት ይረዳ የምትሰብ በመሆኑ እንቀላሉን
በአበባውና በትንሽን ፍራምች ላይ (አቅራቢያ) ትጥልለች::
- እንቀላሉዋም ተንግሽ፣ ከብና ቤቱ ከለር ወደ ዕቃነት ከመፈልጋለችው በረት ይታያል::
- የፊገው ዕቃው ቤቱ መሳሪያ ያለው ሆሆን በሰውነቱ ላይ መስመር ይታያል::

የሚያደርጉት ጥናት:

- የጽሑ ታል የሚመገበው የተማሩም አበባውንና እረንጂዱ ፍራውን ሆሆን በዘመኑ ነፃነት
የተወጡው አበባው እንዲመከን፤ ፍራውን የግም እንዲ ሚሽን ያደርገዋል፤
- የተረጋረጋው አካል ለየከተጋሪ እና ልንጂ እንዲ መግባሪ በር ለደገለግል፤ ፍራውን
የበሰብበዋል::

መከላከል/መቆጣጠሪያ መንገዶች:

- የተማሩም ማሳ የነበረውን መሬት በጥልቀት በማረሰ በመሬት ወሰኑ የሚገኘቸኑ
ከ-በከለዋች እንዲሞቱ ለወሆኑ በርሆን ማጋለጥ፤
- ማጥመድ ለ-በለውች (trap crops) በማሳው ዘርፍ መዘረዘሩት (በቆሎና ማሻሻሉ)
መቻከል፤

ከሚከል ባልሆነ ቅጥታዊ መከላከል :

- ለምሳሌ:-
 - ማይከር ባልሆነ እጀትትስ : ተርስድ WP® (a.i. Bacillus thuringiensis-Bt)
- ነፃነት ከሚከል
 - 2 λ/ሮ እንዲሰራሩን 35% እ.ሮ ቁለቁሎ መርጨዣ
 - ካርቦራል 85% W.P
 - 50-70 ማ/ሮ ልይመትሬን 10% እ.ሮ ከ 500 λ. ወ-ሮ ወር ቁለቁሎ መርጨዣ
 - እግዢትቶች 40% (Dimethoate 40%), karate
 - ሆንድግን 60% EC (Diazinon) or Rider 5%EC (Lamda-cyhalothrin)

3.10.3.ለ: ቁይ ምረሻ ማይት (Red spider mite)



3-13

በቁይ ምረሻ ማይት የተወረደ
ተማኑም

3.10.3.ለ: ቁይ ምረሻ ማይት (Red spider mite)

- አዲገቱን የጤናው ተብር 8 አጋርቶ ያለት ስሆን ክብ መሳሪያ ቁርዕ ቁይ ወይም እርግንድ ቁለም አላቸው::
- እንደ ሲታ ከ 10 የሚጠልው በጣም አነስተኛ እንቅላሉዎችን በተማኑም ቁጥል ግንደብ ወይም ፍራ
ለይ ተጥልለች
- ቁይ ምረሻ ማይት/ቁንቁን/ በተማኑም ቁጥል ግንደብ ወይም ፍራ ሌይ ይር በማድረሻ እንቅላሉዎችን
ቻጥልለች

የሚያደርሰው ጥናት:

- በተባዋ የተከሰ የተከሰ ቁጥል በመጀመሪያ ካይ በሙጣ ነው በሚያሳይ ስሆን
ጥናቱ እየጨመረ ሲሆን ቅስ በቀሳ ወደ በኋማ ቁለም ይቀናል::
- የቅጥል መራገኙ፣ የተማኑም ፍራዎች መጠን በከፍተኛ ደረጃ መቀነስ እና ፍራውን ማበላዘ
ከሚታየ ምልክቶች ያችው::

መቆጣሪያ መንገዶች:

- በዚ - እና እና እና መከላከል; ለምሳሌ፡፡
- አጋልው , አማይት Omite®, petroleum oil spray/ ነጥ ኮርን በማዘጋጀት መጠቀም

በዚ - እና እና እና እና እና መጠቀም (miticides)ለምሳሌ፡፡

 - እርስር 100 እ.ኤ.ቢ (a.i. ዘከተክዘከሻ)
 - ዳይናማክ እ.ኤ.ቢ (Avirmec EC®, Almectin EC®)
 - አጋሪክ እ.ኤ.ቢ (a.i. Abamectin)
 - ማጻኑ እ.ኤ.ቢ (a.i. Amitraz)
 - አምብለይቶች /Amblytech® (Amblyseius californicus))
 - ተባዋ በቀሳ ወረ ተባዋ እና እና እና መጠቀም ተለዋዋ ለተባዋ መከላከል በሀገራች
የተመዘገበ ወረ-ተባዋ እና እና እና መጠቀም:: ለምሳሌ፡፡ ማጻኑ (ዳይከፈል) አጋልው
(ከለመኖንቴክን) እና እርስር (ዘከተክዘከሻ)
 - የተባዋ እና መጠቀም ለማስወገድ፡
 - የተለያየ የከሚከል ወሆና ያለውን እና መጠቀም
 - በተደጋጋሚ አለመርመት
 - ተከከለኛውን መጠን መጠቀም

3.10.3.ክ: የትንበሮ ነፃፉ አንብ



3-14

የትንበሮ ነፃፉ አንብ
በተማኑም ቁጥል

3.10.3.ክ: የትንበሮ ነፃፉ አንብ (Tobacco Whitefly)

ምልከቶች:

- ገልምስ አንብ ነፃፉ አንብ ይመስላል - ከቅጠለ የገዢዎች ከፍድ ስብሰብ በለው ሌታዊ
ማለትም በቅጠለ የሚገኘውን ፍሳሽ (Sap)የሚመጠበት አካል እናደ ነፍሳት የመስላለድ
- በታ እንቀላለዋን በቅጠለ መርካ ወይም የታቸው የቅጠል ገዢ ለይ ችግራለች
- እንቀለሎች ሲፈለፈሉ ወደ አረንጋዶንት የሚቀናር ሰሆን ስከል ይመስላል::

የሚያደርጋው ገዢት

- በተከለ ወሰኑ የሚገኘውን ፍሳሽ በመምጣጥ የተጠቀ ቁጥሎች ወደ ቤጻናት የሚቀናር
ይሆናል
- አርጋው/ትለ/ የሚር ፍሳሽ (honeydew) ስለሚያመናበ ተቁር ጥለዎች መሰሪ በንብቻ
(Mound) እንዲያደግ ይግባኝል::
- ሻይረስ እንድሁመት በተለይ ቁጥል ስጠላይ በሽታ (TYLCV) ውስጥ ሁኔታን ይፈጥራል::

መከላከል:-

- የተማኑም ማሳ ካሳራም እና ማድረግ
- በጊ ማጠበቅና ወጥመድ በመጠቀም የነፃፉ አንብ እንቅስቃሴ ከተተል ማድረግ
- የተማኑም ቅጣና ማኅያ መደበኛ በኋይለውን እት መስፈን ካነፃፉ አንብ ለከፍት መከላከል
- በረ ነፍሳት መድሃኒቶችን በመርመራት : ለምሳሌ
 - ማማሪ (a.i. Amitraz)
 - አጥለውድ (a.i. Buprofezin)
 - ኋም (Nimbecidine® (a.i. Azadirachtin)
 - ከንፈር (Confidor® (a.i. Imidacloprid)
 - ካኖን (Canon EC® (a.i. Permethrin)

3.10.3.ው: ፊት-ናት እማቶድ



በእማቶድ የተጠቀ የተማቱም ስርቻ

3.10.3.D: ፊት-ናት እማቶድ /የስራው እነጣት/ (Root-knot Nematode) ጥልከቶች

- በዓይን የሚያታረው ተል መሰል የተለያየ ነርያዎች ተዋስኝን ፍቃዣ፡
 - በተከለሙ አካል ወይም በአዲር ወሰኑ ይኖራል፡
 - በእማቶድ የተጠቀ ስርቻ የተዘነሩ እድገት፡ እባይ ከፍለው እና እጅጊ በለው በመገኘት ይችጠረሉ፡
 - በእማቶድ የተጠቀ ተማቱም አሸር፡ በጭ ቁለም ስናረው በጥቃቃታማ አየር
ኋይ መጠወላግ፡
- የሚያደርጋው ጉዳት
- ከፍተኛ የሞርት መቀነስ ለከተላለ

መከላከያ/መቆጣሪያ መንፈቶች

- የተማቱም ቅጣኝ መደብ ለዘመናዊ በማሳወ ለይ ያለትን ቁርቶች ማቋጠል፡
- የተማቱም መደብ ለተደረገው ከተቻለ በፖላቴን ማ ወሰኑ መሰቅ አድርን
በማስር እና ከ 2 እስከ 3 ማምጣት በዕሁድ በማስመታት በተማቱሙ ፍሰ
ወሰኑ የሚገኘትን ተለዋዋና እንዲሞሩ ማድረግ፡
- ማስወገን በደንብ በጥልቀት ማረጋገጫ
- ማጥመክ ለብለሙን (trap crops) መዘረዝር፡ እንደ ማረጋገጫ ያለትን
- በረ -እማቶድ መተቀናዣ፡ ምሳሌ:-
 - አቶክ አ..ስ.Achook EC®
 - ኔምበረድን Nimbecidine® (a.i. Azadirachtin)
 - ባየ-እማቶድ Bio-nematon® (a.i. *Paecilomyces lilacinus*)
 - አድጋንዘር 5G® (Adventure 5G® (a.i. Abamectin)

3.10.3.E: የተማትም ቁጥል ስርዓት ተብይ



3-17



በተማትም ቁጥል ስርዓት የተካና
የተማትም ፍርድ

3.10.3.E:የተማትም ቁጥል ስርዓት ተብይ (Tomato Leaf miner)

ምልክቶች:

- ተባሪ በኋማ ቁለም : ተመጋጌኝ መጠን ያለው እና ለዘም ያለው እንደና አለው
- አዲስ የተረፈፈለት እመቶች ታንንሽ ለሆነ (0.5 ማጣሪ) እና ቤቱ ነው
- የደገት እመቶች 9ማ.ማ ለሆነ ቤቱ እና አረንጋዊያ እና ከራሻቸው ይርባ ተቀር ምልክት ያላቸው
- የደገት ተብይ ጥሩት በሚያደርጋበት ያረዳ ነው::


የሚያስከትሉው ጥሩት

- የተማትም ተከልን ጥና ከመብቃለ ይምር ፍራው እስከሚበሰል ይረዳ የሚያጠቃ ነፍሳት::
- ሁሉም የተከል ከፍል በመመገቢ በተከለ ላይ ጥሩት የሚያደርጋው ዕጋጌ ለሆነ
- ይህም ዕመቶች የቅጠለን የወሰት ከፍልና ቁጥልናም በመበርበር ይመግባኑ በቅጠለ ላይ ወጧ ገዢ የሚያሳይ ለሆነ ቁጥልናም በቅጠለ ላይ የመሞት ምልክት ያሳይል::
- የተማትሙን ፍራ በመበርበር ከፍት ቁጥልናን በመቅጠር ለለ ሁሉተኛ የበሽታ አምጻ ተሆዋልኝን እንዳገቡ በሚደረገ ፍራው እንዳበሰበት ያደርጋል::
- ተባሪ የተከለተበት ተከል የተካና መጠን እስከ 100% ይደርሳል

መከላከል/መቆጣጠሪያ መንገዶች

- መዳደር ተባሪ እንደተከለተ መከላከል
- በየጊዜው ከተተረፈ ማድረግ
- ፋርማን ወጥመድ ጠቀም
- የተማትም ምርት ከተሰበበበ በእሳ ቁጥት ተከለን በመሰብሰብ ማቅጠል እና ማሳወን ያጋግጣ ማረሰኑ፣
- የተማትም መደብ (ለላናሽሽ) የሚያመሱበት የበብል አይነቶችን አፈራርቶች መተከለድ::
- አነ-ሂወቃቃዊ መቆጣጠሪያ ዘዴ
 - ከራንን
 - በት **Bacillus thuringensis (Bt)**
 - እናስተኛ ተኩም ያላቸው የረ-ተብይ መጠቀም : ለምሳሌ ትራስ/ Tracer (a.i. Spinosad)
 - ከለይ የተዘረዘሩትን አያዥቶች ከተቀናደ የተብይ አያያዝ ጽር አጥምር መጠቀም

3.10.4 የኩር የኩር በሽታዎች ገዳታዎች



3.10.4 የኩር የኩር የትምህር በሽታዎች & ፈዘመኑ ስለ መከበት

- የብሽታ መከበት የምርት ተረት እና መጠን መቀነስን ያሰከተላል
- በኢትዮጵያ በስራት የሚከበቱ የትምህር ተቦታዎች:-
 - የታማኝ በሽታ (Damping-off)
 - ለት በገዢት
 - የትምህር ትጠል ወጣ
 - ባክቴሪያል ዘልት (Bacterial Wilt)
 - ተማኝ ትጠል ርብረት ማይኝ (TYLCV)
 - በለሰም እንደ ደት

3.10.4. v. የቃጣኝ በሽታ



በሥር አበሳባሽ በሽታ የተጠቃ ቅጣኝ

3.10.4. v. የቃጣኝ አበሳል በሽታ (Damping-off)

አጠቃላይ መግለጫ :

- አድር ወለድ የሥር አበሳባሽ በሽታ ነው.

የገኘት ማልከቶች :

- ተማሪዎም ዘርፍ በመደብ በማብሰብ ክመብቁለ በፈት እንዳዋነት ያደርጋል
- በቃጣኝ ደረጃ ሙሉን በማብሰብ / በማብለል ቅጣቀችን መለያ በመለያ ለተደለቸው ይችላል::
- የበሽታው ማልከቶች የቴማሪዎም የቃጣኝ መደብ ለይ የቃጣኝ መጠን/ቅጥር
- የቃጣኝ የታቃቃው ማንድ ለይ የመተቆርና የመደረሻ ማልከት ያሳይል:: የወሱ መጠን በበዘበትና ወሱ በሚያቀር መደብ ለይ አብዛኛምች ቅጣቀች ለማቱ ይችላል::

የመቆጠር አደዣቶች :

- ከበሽታ ነገ የሁኔኑ ማንጂ የታወቁ ዘርፍ መጠቀም
- መደብ በበሽታ ከተበከለ አካባቢ ማረቁ ክመጠን በለይ መክበራን አለመጠቀም የመስና ወሬን መጥና መጠቀምና በመደብ ለይ ተጨማሪ ይችቁ አስቀም በመጨመር ወሬ እንዲያቀር ጥንቃቁ ማረጋገጫ
- የተመዘገበ ተረ-ባከራይ ከሚከለውን መጠቀም

3.10.4. ለ. ለት በለይት (Late blight)



ለይት በለይት የተጠቃ ተማታም

3.10.4. ለ.: ለት በለይት (Late blight)

አጠቃላይ መግለጫ :

- በፈንገስ አማካኝነት የሚከሰት የቴማቱም ቁጠልና ፍራ በሽታ ነው.
- ከፍተኛ የዘኅብ መጠናና የእራር እርጥበት በሚኖርበት ወቅት ለት በለይት በቀላሉ በመሳራፈች ስብሰን መሸሪ በመሸሪ የማጥፁት አቅም አለው:::

የብሽታው ጥልከቶች

- ይህ የቴማቱም ቁጠልና ፍራ በሽታ በየትኩዎም የቴማቱም አጠቃላይ አካባቢዎች ዓመቱን መሸሪ በስራት የሚከሰትና ከፍተኛ ጥሩት የሚያስከተል በፈንገስ አማካኝነት የሚመጣ በሽታ ነው:::
- ከቴማቱም ወጪ ለለዋጥ በርካታ የአትከልት ዓይነቶችን በማጥቃትም
- ይታወቂል::
- ከፍተኛ የዘኅብ መጠናና የእራር እርጥበት በሚኖርበት ወቅት ለት በለይት በቀላሉ በመሳራፈች ስብሰን መሸሪ በመሸሪ የማጥፁት አቅም አለው:::

የመቆጣጠሪያ አደጋዎች:

- የስብሰል ፍርርቃዊ የስብሰን አረም፡ በሽታንና ካፍሳት ተባይ ጥቃትን ለመቆጣጠር ይረዳል::
- የሚሳሙን አካባቢ ከዚያ አረጋግጣት ተከልና ለለዋጥ በቃውልለ ተጠቁ ማዕዲት፡
- ገዢ ማረጋገጫ ማስተካከለ ተከልና ለለዋጥ በቃውልለ ተጠቁ ማዕዲት፡
- ተረጋግጧ መድሃኒቶችን በመርመራት መከላከል/ ማከም፡ ለምሳሌ:-
 - ገዢሚል ንጽድ: WG® ® (a.i. ማቻቻስከሰል + ማንከዘብ)
 - ማልሬዝ WP ® (a.i. ጥርጥነብ + ለይሞኑን)
 - አክሬባት M45 ® (a.i. ዴማቻጥምርፍ + ማንከዘብ))

3.10.4. አ. የተማትም ቁጠል ወግ (Early blight)



የተማትም ወግ በተማትም ቁጠልና
ፍራ ላይ

3.10.4. አ. : የተማትም ቁጠል ወግ

አጠቃላይ መግለጫ :

- ይህ የተማትም ቁጠል በሽታ በስራት የሚከሰተው ካልደ ደረቃም በታወች ሲሆን
- ምንጂ ጥሩቱ ያልጠበቀ ዘር መጠቀም በፈንገሳ አማካኝነት የሚመጣ በሽታ ነው::
- ከፍተኛ የዘር መጠንና የአድር አርጥበት በሚኖርበት ውቅት በቀላሉ ለመስራፈሩት ያመቻዋል::
- በሽታው በደንት ቁጠሎች ላይ ተከለቶ ወደ ላይ ከፍ እያለ ይሆናል

የበሽታው ማልከቶች:

- በሽታው ሌጅምር በተማትም ቁጠል ላይ ተንተሽ በቁጥር (Leaf spot)
- ማልከት ይሳይል:: የበሽታው የተቁት መጠን አየጠመረ ለሆኑ በቁጥርምች አየሰኔ በመሆኑ የቅጠለን ከፍል ይስፋናል::
- በመጨረሻም አብዛኛዎችን ቁጠሎች በማድረቷ በጣም ከፍተኛ የሞርትና የተረሱት ጉድለትን በማስከተል ይታወቂል::

የመቆጠሪያ አደጋች:

- ከበሽታ ነው የሆና ማንጂ የተመቀበ ዘር መጠቀም
- የተመዘገበ ይረዳ-ፈንገሳ ከሚከለውንን መጠቀም, such as
- ዲከኬ (a.i. Chlorothalonil)
- አጽኬ (a.i. Manconzeb)
- አንተራከል (a.i. Propineb)
- ማርጋከል (a.i. Mancozeb + Cymoxanil)
- ማለው የቶ (a.i. Propineb + Iprovalicarb)

3.10.4. መ. በከኔያል ወልት



በተማቱም አጠቃላይ በሽታ
የተጠቃ ተማቱም ምልክቶች

3.10.4. መ. በከኔያል ወልት(አጠቃላይ Bacterial Wilt)

አጠቃላይ መግለጫ :

- ይህን በሽታ በበካተራ አማካይነት የሚመጣ እናር ወለድ በሽታ ነው::
- አናብና ከፍተኛ የእናር እርጥበት በሚኖርበት ወቅት በቀላሉ በመስቀቅት ይቻል::

የገኘታው ምልክቶች:

- በዘመኑ በሁኔም የእናር ሁኔታ ወቅት በስቀት የሚታደረ
የተማቱምና የበርበራ ቤተሰቦችን የሚያጠቃ ወና በሽታ ነው::
- ተከልለን በማጠወለግ ወደ ቤሸነት ይቆይረዋል::
- በግንባት ወሰጥ ነው ፍሳሽ ይፈጥራል፡ ፍሳሽ መጥሪ ስታ አለው፡፡
በቀላሉ በመስኑ ወሂ በፍተነት በመስረጋች ጉዳት ይደርሳል)
- በይንች ተከል ዓንዳን ቅርጉን በሙሂ ወሰጥ ነከረን በኩዎወው
ወተት መሰል ፍሳሽ ይታደል

የመቆጣጠርና አድራሻ:

- ከበሽታ ነገ የሆኑና ምንጭ የታወቁ ዘር መጠቀም
- ስብሰን ማረጋገጫ
- የመስኑ ወሂ በሚጠጣበት ወቅት ዓንዳን ወሂ አለማስነካት /ከፍ
ፊለ ሪፖርት መጠቀም

3.10.4. ወ.የተማትም ቁጠል ስብሰሪ ሽያጭ



የተማትም ቁጠል ስብሰሪ

3.10.4. ወ. : ትማትም ቁጠል ስብሰሪ ሽያጭ/ Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV)

አጠቃላይ መግለጫ :

- በሽያጭ ጥናት የሚከሰት፣ በተበከለ ዘር እና ተከል ቁሬት አማካኝነት የሚከመጥ በሽያጭ ነው::
- ትማትም ከሚታጠቁ አደጋኞች ተሆዋልኝ (pathogens) አንቀጽ ነው::
- ትማትም ከሚታጠቁ አደጋኞች ተሆዋልኝ (pathogens) አንቀጽ ነው::
- በከፍተኛ ደረጃ የተጠቀ ስብሰሪ ማንም ፍቃ አያራራም::

የበሽያጭ ማስከተት:

- በበሽያጭ የተጠቀ አትከልቶች ተናገኘው ወደ ወሰን የተሰበሰብ ቁጠል ይኖራችዋል
- ቁጠልው በንብር፣ መጨመሪዎች፣ ማቅረብ ማቅረብ መጠናቸው በሽያጭ መስከተት ይሳይል
- በበሽያጭ የተጠቀ ተከል ቁጥቷው / በርካታ ቁጥያዊች /መሳይ እንዲገኘ ይነሱዋል

የመቆጣጠሪያ አድ়ዣ:

- ከተባዩ ነገ የሆነ ቅጣት እንዲሆዣ ነበር የሆነ የማጋጌዎች ስጥን መጠቀም::
- የተማትም ጥርት ከተሰበሰብ በኋላ ቁሬት ተከለን በመሰብሰብ ማቅጠል እና ማሳወሻ ይጠረዋል::
- ከተማትም መደብ (ስላዳንሻ የሻሻል የሻሻል አይኞችን አፈጻጸም መቻከል::

3.10.4. ለ. በለሰም እንድ ሪት



በለሰም እንድ ሪት የተጠቃ ተማሪዎች

3.10.4. ለ. በለሰም እንድ ሪት (Blossom-end Rot)

አጠቃላይ መግለጫ :


- ይህ የፌዴራል ማዘገብ ሆኖታ የከልሰምና ፍይትሮናን በከራር ወ-ሰጥ አለመመጣጭ ሲኖር፡ በተለይ ደግሞ ነቀተኛ የከራር እርጥበት በሚኖርበት ሆነ በሽታው ይከሳተል፡፡

የበሽታው ምልክቶች፡

- ፍሬዎች ማቅረብ መብትበት ምልክት
- ፍሬዎች ላይ ተቀር በኋላ ቅለም ሲኖረው ይሟሽናል
የመቆጣጠርያ አደዣዎች፡
 - በቁ የከራር እርጥበት እንዲኖር ማድረግ በተለይ በፍሬዎች እና ቀንት ወቀት
 - የከልሰም እጥረት በለበት ማስ አኩራ ዓራ መምር ማከም
 - ከፈሰያም አምካይም ፍይትሮት ማዳበሪያ (CAN) መጨመር እና በቁ የከራር እርጥበት እንዲኖር ማድረግ
 - ከልሰም ክላራይ አትከልቱ ላይ መርመት

4. የወርት አሰጣጥ

4-1 Ripening stages in tomato



የተማኑም የወርትበት
ደረጃዎች መስጠት

4.1 የወርት አሰጣጥ ልዩ ደንብ (ክ.ሮ.አ.ና ድ.ግ.አ. 20: የ 17)

- የተማኑም የወርት መድረሻ ቤት እና አረም አይነት ቤቶች የሚያስፈልግ ይችላል::
- የተማኑም የወርት አሰጣጥ ቤት ለረዳቸው ይችላል:: የህም እናደም ገበያ ቅለት ወይም አጠቃቀም አይነት:: ለበት ቅደታ ወይም ለረዳቸው/ቅርቡ ገበያ ለመረዳቸው ይችላል::

አራት(4) የወርት መስጠትበት ደረጃዎች:

- በስራ አረንጻድ: አረንጻድ መሳሪ ቤቶች የሚያስፈልግ ይችላል:: በፍቅር ለበት ስራ ሲፈለግ ለሰጠበት ይችላል:: ቅደም የሚከተሉ ምልክት ለየካይ ወይም በስራ አረንጻድ ሲሆን መለቀም አለበት::
- የበጣ ምልክት ለየካይ: እስከ 30% የፍፁዬ ከፍል የበጣነት ምልክት ለየመለከት
- በመቆላት ለይ ያለው: ከ 30 – 90% የፍፁዬ ውጤዎች ከፍል ወደ ቅደት ለየመለከት መስጠት::
- መ-ለ በመ-ለ የቀለው: ከ ከ90%በላይ በማሳወ ለይ የቀለው ለተ-በረከ አገልግሎት የሚፈለግው
- ፍፁዬ መስጠት ያለበት በጥዋት ነው::
- የተስጠበው ፍርድ በቀዝቀዱ አያር በሚያስገባ እና ጥላ በሆነ በታ መቀመጥ አለበት የተማኑም የወርትምነት እና አረም ዓይነት : ከ400-700 ኮ/ሂ ለደርሃ ይችላል

5. ደህን-ምርት አያያዝ



5-1



5-2

በአንጻቸው ስጋን የተቀመጥ
ታማኬም

5. ደህን-ምርት አያያዝ

5.1 ማስቀመጥ እና ማሽንያ መሰራቶች (ክ.ሆ.ሳ.እ. እና ዳ.ሞ.አ.ዘ 20: ተ 18)

- ታማኬም ገጽ.ሆ: ንቅስ ለማሻሻል በሚችል በንግድ የእንጻቸው ስጋን ተደርሱ ማንኛዴት

5.2 የእነዚህ ስጋን መጠይቷል አይወች፡

ምርት ማሽንያ፣ ማከማቻትና ማጋጋዣ ማቀከነባበር (ክ.ሆ.ሳ.እ. እና ዳ.ሞ.አ.ዘ 20: ተ 18) በዚህ ስጋን መጠይቷል ወስት የሚከተሉት ይከናወናል፡-

ምርቱን መለያት :

- የበሰበሰር የተገኘ ፍረዎች ወይም በከሚከል የተበከለ ማስወገድ ልረዎች መለያት

- ምርቱን በደረጃዎች መለያት በእኔነት፣ በመጠን፣ በቀለምና በእርጥበት ይረዳችው ተመሳሳይ የሆነትን ፍረዎች ለይቶ ለማሽንያ ይረዳል፡፡

- ስነት ውስ ውስ የታማኬም ይረጃዎች አለ፡-

- ዳረጃ 1: ተገልፁ መጠን፣ ከተዲት የወኪ. የተስተካከለ ቁርጓ ያላችው ፍረዎች የሚመደበበት ይረጃ
- ዳረጃ 2: መከከለኛ መጠን፣ ከተዲት የወኪ. የተስተካከለ ቁርጓ ያላችው ፍረዎች የሚመደበበት፣
- ዳረጃ 3: ተናንሽ መጠን፣ የተለያየ ቁርጓና ቁለም ያላችው ፍረዎች የሚመደበበት ይረጃ

5. ደንብ-ምርት አያያዝ



ህይል-እልብ ቁጥጥሮ መጋዘን

5.2. ማከማጥት (አ.ም.ስ.አ. እና ድ.ም.አ.ዘ 20: ጥ 17)

ወጪ ቁጥጥ ቁጥጥ መጋዘን

- ህይል-እልብ ቁጥጥ መጋዘን (Low cost zero energy cooling chamber (ZECC)) ታክኖሎጂ የተደመረው በሆነው አገር ነው::
- ከሽከላ (ጠ-ብ) የተሰራ ድርሻ ማድግኝ፣ ጥራው ደግሞ ከእንዲቻቻ መስታዋጥ ይሰራል
- በማድግኝ መከከል ባለው 15 ሲ.ሜ ክፍተት አሳዋ ይሞላና በየቀኑ ውሃ ይጨመርበታል
- ይህ መጋዘን ሲደመር ተከራካሪ ያደረገው ባንዶ በዘመና የሚያከማጥ አትከልት አምራቸቶች ነገዱዎች ነው:: ነገር ዓንቀጽ በመሆኑ እና መረጃ አጥርት የሚከናወጥ በዘመና ሲደረሰኩ ቅደተዋል::
- የከፍለን የመ-ቀት መጥን ከ 17-18 ዓ.ስ እንደሆነ ማድረግ
- የከፍለን የመ-ቀት መጥን ከ 17-18 ዓ.ስ እንደሆነ ማድረግ

6. የተማትዎ አ.ከፍማሸዋ አዋጅነት ትንተና:

የወጪ/የገበ/እርካዕት	መጠን	ያንቅ ወጪ	በቃለስ(ብር)
አገልግሎት የጥቅምት በክፍል			
ተለዋዋዙው			
ማስ ገንዘብ			
ኩባ/ከሞሽንት			
ዘር			
ማሻበራያ			
ወረዳንበሳ			
ወረዳንበራ			
ለለው / ወረዳንበሳ			
በሰው ጥፊት			
ዘር መካከል			
አረምና ከተኞች, ከመሬት መርመራት, የዚት መሰብሰቢ; የዚት መሰሪያ			
መምርት ማጋገዙ/ ፖስታንግ			

6. የተማትዎ አ.ከፍማሸዋ አዋጅነት ትንተና

(በስተቀር በለው ሁኔታዎች ከወጭ ቅጽ ስለተለማና
የሚያገኘ ፍርማን ቅጽ ተመልከቻ)

- እርስ አደጋቸው የኢትዮጵያውያ ልማት የስራ እንቅስቃሴ
በተከከል መዘግበው እንዲይዘጋጀ ይበረታታል (ኢ.ሆ.ስ.አ.
እና ዲ.ም.አ.ዘ 20: ቅ 20)
- ይህ መረጃ የእርስ አደጋቸው ወጪታማነት (ትርፍ.ማነት)
ለመወሰን ይረዳል
- በተለይ ለገበያ የሚሆን የምርት ላይ የተሰማሩ የእርስ
አደጋቸው የሚሰብ መዘግበው ቅጽ ተቀማቸው የለቀ ነው
የመዘግበ አያያዝ በሁለት አይነት ይመለከላል እናርሱም:

•የግለ-ሰብ መዘግበ:

- ግለ-ሰብ ይረዳ በተሰማሩ የእርስ አደጋቸው የሚዘጋጀ የሚመረች
ውጭ እና መሽጭ ወጪ ያጠቃላለል::
- የኢትዮጵያውያ አዋጅነት (ትርፍ/ከ.ሳ.) ለመተንተኑ ይረዳል
- የምርቱ መግኝ ቤት (traceability) ለመለየት ተከከለኛ
መረጃ የሚደርሱ ይሰራል::

•የበድና መዘግበ:

- የበድና መዘግበ: የስራ እርክክ የግብር ቅጽ: የምርት
ሽያጭ፣ ወዘተ ሂሳብ መዘግበ

7. ደንብ-ሰልጠና መገምገምያ ቅጽ

ጥቃቀዋች	አዋጅ	ክፍል	ለምድ
1. ትማትም በእ/ሮ በከፍተኛ ደረጃ የሚመረት እና ለምግባነት የዋላ ስብሰዕት እንዲ ነው.			
2. “ይማ ስ. እና” እና “ገለጻማ” አትሞኑኝ ወሰጥ ካመመረቱ የቴማትም አርቶዎች መከከል ነታው.			
3. የገበያ ይሰሳ ጥናት ጽሁፍችን ቁርያ ካፍተኛ ፍላጊት ያለበትን ወር ውጤውን ለመረዳት ያግዛኝዋል			
4. የቴማትም መተካሬ ገዢ ሰሌዳ መዘጋጀት ያለበት ከገበያ ይሰሳ ጥናት በፈት መሆን አለበት::.			
5. የቴማትም ችግና ማከመት ያለበን ከ5-6 እውነትና ቁጠል ሲያወጣ አለበለሁያም የችግና ቁመት 25 ላ.ሜ. ነው.			
6. ለመስራት (Training/staking) የሚያስፈልገው ተከለ እኔር እንዲነካ ማለትም ፍጻዕው በበሽታ እንዲይለከና በተለይ በእርጥበት ወቂት ለማድረግ ነው::			
7. በቀይ ሰረዳት ማይደት (Red spider mite) የተነካ የተከለ ቁጠል የመስብስብ እና ወደ ወሰጥ መጠቀል ምልክት ያሳይል::			
8. “በለሀም እንዲ ሪፖት” በእኔር ወሰኑ የሚገኘሽያም እጥረት ሲኖር የሚከሰት በሽታ የተጠቁ			
9. የቴማትም የሚችሉ መድረሻ ገዢ ችግና ከተከመት ድምር ከ5-6 ወራት ይሆናል			
10. ደረጃ ማወጣት እንዲ እስት መጨመር አይወቅም ለሆነ እርስ እናይች በረዳታው ከምርት በቋል ማደርግ ይችላለ::			

7. ደንብ-ሰልጠና መገምግምያ ቅጽ

* Please ask the farmers to appropriately indicate answers to each of the following questions.

PAGE NUMBER	ጥያቄዎች	አዋጅ	ከፍለ ሊያደርግ
1/45	1. ትማትም በእ/የ በከፍተኛ ደረጃ የሚመረት እና ለምግባነት የዋላ ሰብሎች እንዲ ነው	✓	
2/45	2. “ደማ ገ.. አኩ ” እና “ገለለማ” አትዮጵያ ወስት ካመመረቁ የተማትም ኮርያቶች መከከል ፍቃድ	✓	
10/45	3. የገበያ ዓሳሳ ጥናት ጉዳታዎችን ቁርያ ካፍተኛ ፍላጊት ያለበትን ወር የጋዢ ለመረዳት ያግኘቶች		✓
12/45	4. የተማትም መተካሪ ገዢ ለሌሎች መዘርቃት ያለበት ከገበያ ዓሳሳ ጥናት በፊት መሆን አለበት::		✓
20/45	5. የተማትም ችግኑ ማከመት ያለበን ክ5-6 እወጣትና ቁጠል ለታወባ አለበለሁም የችግጥ ቁመት 25 ላ.ሜ.		✓
24/45	6. ለሰጠና/ገረት (Training/staking) የሚያስፈልገው ተከለ አዲር እንዲከና ማለትም ፍፏው በበሽታ እንዲይለከና በተለይ በእርጥበት ወቂት ለማድረግ ነው::	✓	
29/45	7. በቀይ ሰረጋት ማይት (Red spider mite) የተለቀ የተከል ቁጠል የመስጠሻ እና ወደ ወስት መጠቀላል ምልክት ያሳያል::	✓	
39/45	8. “በለሰም እንዲ ይት” በአዲር ወስት የሚገኘውም እጥረት ለኖር የሚከከት በሽታ የተጠቃ		✓
40/45	9. የተማትም የጊት መድረሻ ለመስጠሻ ችግኑ ከተከመት ይሞላ ክ5-6 ወራት ይሆናል		✓
41/45	10. ደረጃ ማውጣት እንዲ አስተ መጨመር ካይወች ለሆነ አርስ እደረቻ በረዳቶው ከምርት በኢት ማድረግ ይችላለ::	✓	

[Note]

- If there is any question which half of the participants gave the wrong answer, you need to repeat the specific area regarding to question